

School Health Services Program AUTHORIZATION FOR ADMINISTRATION OF MEDICATION

ውድ ወላጅ/አሳዳጊ/ኃላፊ ሰው እና ሀኪም፤

የሚቻል ሆኖ ሲገኝ፣ ልጅዎ መድኃኒቶቹን ትምህርት በሌለበት ሰዓት መውሰድ ይኖርበታል። ልጅዎ ትምህርት በሚማርበት ሰዓት መድኃኒት የሚያስፈልገው ከሆነ፣ ተማሪው ሀኪምና በሚደረግለት በጀመሪያው ቀን የሚከተሉትን ነጥቦች የሚያሟላ ሆኖ መገኘት አለበት።

1. ወላጅ/አሳዳጊ/ኃላፊ ሰው (ተማሪ ወይም 18 ዓመት የሞላው ተማሪ ወይም ከዚህ እድሜ በላይ የሆነ ዐዋቂ) የተደለዘ ወይም አንዳችም ዐይነት ለውጥ ያልተደረገበት የመድኃኒት አወሳሰድ እቅድ ለትምህርት ቤቱ የጤና ምግብ ማቅረብ አለበት። ይህም በተማሪው የጤና ማሳደር ውስጥ እንዲቀመጥ ይደረጋል። የሚፈለገው የጤና መረጃ፣ የምስክር ወረቀት ፈቃድ ካለው የጤና ጠባቂ ባለሙያ የማግኘት ኃላፊነት አለበት። የመድኃኒት አሰጣጥ እቅድ ከሌለ መድኃኒት ለተማሪው እንዲሰጥ አይደረግም።
2. የተሟላ የመድኃኒት አጠቃቀም እቅድ፣ ወላጅ/አሳዳጊ/ኃላፊ ሰው የፈረመበት የስምምነት ክፍል 1 (part 1) እና የምስክር ወረቀት ፈቃድ ያለው የፈረመበት እና ሥልጣን የሚሰጥ ክፍል 2 (part 2) ለተማሪው በትምህርት ቤት የሀኪምና እገልግሎት ከመሰጠቱ በፊት ወረቀቱ መቅረብ አለበት።
3. የመድኃኒት አጠቃቀም እቅድ፣ የጤና የምስክር ወረቀት ባለው ባለሙያ ከተፈረመበት ቀን 1 ዓመት ጊዜ ውስጥ ሌላ ነገር እስካተጠቀሰ ድረስ በእገልግሎት ላይ የምውሉ ይሆናሉ።
4. ወላጅ/አሳዳጊ/ኃላፊ ሰው፣ ተማሪው ለተመደበበት ለልጆች ትምህርት ቤቶች አገልግሎቶች (CSS) ሠራተኛ ወይም ለሠለጠነ የትምህርት ቤት ሠራተኛ፣ መድኃኒቶች በሚለወጡበት ጊዜ ስለሚሰጠው መድኃኒት ጥንካሬ፣ ልክ መጠን፣ መድኃኒቱ በምን እንደሚወሰድ ማለትም የሚጠጣ፣ የሚዋጥ፣ በታፋ የሚወጋ፣ በአፍንጫ ወዘተ (route)፣ እና ተደጋግሞ በየስንት ጊዜ እንደሚወሰድ፣ የአዲስ መድኃኒት አጠቃቀም እቅድ ያቀርባል።
5. በትምህርት ቤት ለተማሪው ስለሚሰጠው ስለ እያንዳንዱ መድኃኒት የተለየ የመድኃኒት አወሳሰድ አጠቃቀም እቅድ መቅረብ ይኖርበታል።
6. ለተማሪው የታዘዙ መድኃኒቶች ሁሉ፣ በፈርማሲስቱ በሚገባ ተከይተው የአጠቃቀም መግለጫ ተጽፎ የተለጠፈባቸው መሆን አለባቸው፤
 - የተማሪው ስም፣
 - የመድኃኒቶቹ ስም እና የኃይላቸው መጠን፣
 - የአሰጣጡ ልክ መጠን እና የአወሳሰዱ ጊዜ፣
 - መድኃኒቱ እንዴት እንደሚሰጥ (ወይም እንዴት እንደሚደረግ) እና፣
 - መድኃኒቱ ተዘጋቶ የነበረበት ቀን።
7. ያለ ሀኪም ትእዛዝ የሚወሰዱ መድኃኒቶች፣ የሀኪምና ፈቃድ ባለው የጤና ጠባቂ አገልግሎት ባለሙያ የተፈቀደ፣ የተማሪው ስም በተጻፈበት በመድኃኒቱ ፋብሪካ መያዣ ፓክ ውስጥ የተቀመጠ መሆን አለበት። የመድኃኒት ቤቱ መግለጫ ወረቀት አስፈላጊ አይደለም። የጤና ምግብ የመድኃኒቶቹ መግለጫዎች እና መድኃኒቶቹ ትክክል ለመሆናቸው እና በአሁኑ ጊዜ የሚወሰደው የመድኃኒት ልክ መጠን፣ መድኃኒት ሠሪው ድርጅት ከወሰነው የመድኃኒቱ የአገልግሎት ዓመተ ምህረት የማያልፍ መሆኑን ለማረጋገጥ አጣርታ ታያለች።
8. የመጀመሪያ ቀን የማንኛውም መድኃኒት ልክ መጠን መድኃኒት፣ ከቤት መሰጠት አለበት።
9. መድኃኒት፣ በወላጅ/አሳዳጊ/ኃላፊ ሰው፣ ተሰወዶ ለትምህርት ቤት መሰጠት ያለበት ሲሆን፣ ፈቃድ ባለው የጤና ባለሙያ (በ CSS ሠራተኛ ወይም በሠለጠነ የትምህርት ቤት ሠራተኛ) እንዲረከበው መደረግ አለበት።
10. ለትምህርት ቤት የቀረቡ መድኃኒቶች ሁሉ ሥልጣን ባለው ባለሙያ፣ ወይም የዲስትሪክት አፍ ኮሎምቢያ ቻርተር ትምህርት ቤት ባለሙያዎች ብቻ በሚደርሱበት አስተማማኝነት ባለው ቦታ መቀመጥ አለበት። CSS እና ዲስትሪክት አፍ ኮሎምቢያ የሕዝብ ቻርተር ትምህርት ቤቶች ሠራተኞች፣ ተማሪው ምናልባት ሊጠፋበት ስለሚችሉ መድኃኒቶች ኃላፊነት አይወስዱም።
11. መድኃኒቱ የአገልግሎት ጊዜው ሲያበቃ ወይም የምስክር ወረቀት የጤና ባለሙያው የመድኃኒት አሰጣጥ እቅዱ ሊያበቃ በ 1 ሣምንት ጊዜ ውስጥ፣ ተማሪው ያልተጠቀመበት ቀሪው መድኃኒት ተሰብስቦ በወላጅ/አሳዳጊ/ኃላፊ ሰው እንዲወሰድ ወይም እንዲወገድ ይደረጋል።
12. ተማሪው በሀኪም ሳይታዘዝ ለሚወሰደው መድኃኒት ወይም በራሱ ለሚያደረገው ሀኪምና፣ ትምህርት ቤት ወይም የ CSS ሠራተኛ ኃላፊነት አይወስድም።